



ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ
Solidarity Movement for a New Ethiopia

ለሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ጉዳዮች (Stakeholders) በሙሉ፤

ሁላችንም እንደተከታተልነው በኢትዮጵያ ተካሄደ በተባለው «ምርጫ» የመለስ ቡድን የ99.6% አብላጫ ድምጽ በማግኘት «አሸንፎያለሁ» ማለቱ እንዲያው ተቃዋሚዎችን የራሱ ደጋፊዎች አፍ ያስያዘና መልስ ያሳጣ ሆኖ ሰንብቷል። ከዚህ አኳያ ካለፈው ለመማር «ስህተታችን ምንድነው?» እያልን ራስን ከመጠየቅ ባለፈ ለነጻነታችን እና ለዘመናት በሰቆቃ ለሚኖረው ሕዝባችን ወደፊት ምን ልናደርግ እንችላለን? የሚለውን በመጠየቅ በቀጣይነት በጋራ ልናደርግ በሚገባን ነገር ላይ ውሳኔ ማድረግ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ይህንን አብሮ የመሥራትን እና የአንድነትን ነገር ሁሉም በየፊናው እያነሳ የሚወያይበት ዕለታዊ አጀንዳ እንደሆነ ከየአካባቢው ይሰማል። ወቅታዊው ጥያቄም «ከሁሉ በፊት ነጻነታችን» የሚለው እንደሆነ ይደመጣል። ይህን ቀና ሃሳብ ከግብ ለማድረስ ድጋፍ የሚሰጥ ፤ የጋራ ትብብርና ተነሳሽነትን ከግንዛቤ ያስገባና ለተቀናጀ የትግል አንድነት በር የሚከፍት የወይይት መድረክ አስፈላጊነት አማራጭ የለውም።

ስለዚህም እኛ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (SMNE) ውስጥ የምንገኝ ወገኖች የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል ይመለከተኛል የሚሉ ጉዳዮችን በአንድ ቦታ ተሰባስበው ይህንን ሃሳብ ወደተግባር እንዴት እንደሚቀይሩ የሚመክሩበትን መድረክ ለማመቻቸትና መንገዱን ለመጥረግ የሚያግዝ ጉባኤ ለመጥራት ውሳኔያችን አድርገናል። ይህ ስብሰባ የሚከተሉትን ጉዳዮች እንዲያካትት ታስቧል፤ እነዚህም፡- የመገናኛ ብዙሀንን (የፓልቶክ ክፍሎችንም ጭምር) ፤ የፖለቲካ ድርጅቶችን ፤ የአርነት ንቅናቄዎችን ፤ የሲቪክ ድርጅቶችን ፤ የሴቶችንና የወጣቶች ማኅበራትን ፤ የሃይማኖት ድርጅቶችን እንዲሁም የአገር ሽማግሌዎችን እና ሌሎች ለአገራችን ቅን የሚያስቡና ለነጻነቷ የሚታገሉ የሚጨምር ይሆናል።

በመሆኑም ሁላችንም በአንድ ጣራ ሥር ተገናኝተን እና ተወያይተን ወደ አንድ ውሳኔ እና ግብ የምንደርስበትን ቀን ቅርብ ለማድረግ የእኛ ቁርጥ ውሳኔ ሲሆን ከእንግዲህ ወዲህ እርስበርስ በመጠላለፍ ፤ በመሰዳደብ ፤ በመጠላላት እና ጣት በመጠቆም የምናጠፋው አንዳችም ጊዜ እንደሌለ ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባናል። በአሁኑ ጊዜ የእኛ ጥያቄ በሁሉም ጉዳዮች መካከል ያለው ስትራቴጂያዊ ልዩነት ለጊዜው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁላችንንም በሚያስተባብርና በአንድነት እንድንሠራ በሚያደርገን ጉዳይ ላይ (አንድም እንኳን ቢሆን) መክረን ለነጻነታችን በሚደረገው ትግል በአንድነት እንድንነሳ ነው። ይህን ለማስተባበርና ዓላማውን ከዳር ለማድረስ እኛ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ውስጥ የምንገኝ ከምንገዛውም በላይ ዝግጁነታችንን በድጋሚ ልናሳውቃችሁ እንወዳለን።

ይህ ልንጠራ የምናስበው ሁሉን አቀፍ አገራዊ ስብሰባ ለሕዝብ ክፍት ያልሆነ ሆኖም ግን ከእያንዳንዱ ጉዳዮች የሚወከል መሪ ወይም ተወካይ የሚገኝበት ሲሆን ፣ እያንዳንዱ ጉዳዮች ድርጅት አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለበትን ፕሮግራም ወይም ድርጅታዊ መርሐግብር በምንም መልኩ እንዲቀይር ሳይገደድ ከሌሎች ጉዳዮች ጋር እንዴት አድርጎ በመተባበር እና መልካም ግንኙነት በመመሥረት የሚሠራበትን መንገድ የሚያመቻችና የሚያስተባብር ይሆናል። አገርን እና ነጻነትን የማስቀደም ልበቅንነት ካለ ይህንን ማድረግ የሚከብድና ለማከናወን የማይቻል ተግባር እንዳልሆነ ሁላችንም የምንቀበለው ሃቅ ነው።

ይህ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ከተደረጉ ጉዳዮች አብዛኛዎቹ በጉባኤው ለመሳተፍ ምላሽ ከሰጡን በኋላ የስብሰባውን ዕለትና ዝርዝር ዕቅድ ለሚመለከተው ወገን ሁሉ የምናሳውቅ መሆናችንን እየገለጽን ፣ ስብሰባው የሚደረግበት ቀንና ቦታ ወደፊት በሚወሰንበት ጊዜ የድርጅታችሁ መሪ ወይም ተወካይ በስብሰባው እንዲገኙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

ይህ ጥሪ የደረሳችሁ ጉዳዮች በሙሉ ምላሻችሁን እስከ ሰኔ 23 ፣ 2002 ዓ.ም. (June 30th, 2010) ድረስ ባሉት ቀናት በጽሑፍ እንድታሳውቁ በአክብሮት እናሳስባለን።

ይህ አገራዊ ጥሪ ለነፃነት ሲሉ ክቡር አካላቸውንና ህይወታቸውን በሰጧ ወገኖቻችን ፣ ለዘመናት በመከራና በሰቆቃ በኖረው ሕዝባችን ስም የተደረገ ሲሆን ለዚህም ወገንን የማዳን ጥሪ አፋጣን ምላሽ በመስጠት ሕዝባችን ለዘመናት ሲናፍቀው የኖረውን ነጻነት ዕውን በማድረግ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም ሊያስገኝ በሚችል ተግባር ሁላችንም ቀና ውሳኔ ለማድረግ እንድንችል ፈጣሪያችን ይርዳን።

በተጨማሪም፣ ይህን መልዕክት በተለያዩ የመረጃ አወታረቶች ለማንበብ እድል ያገኛችሁ ወገኖቻችን ሁሉ የተደረገውን ጥሪ በተመለከተ አሰተያየት ብትሰጡን በአክብሮት የምናስተናግድ መሆኑን በትህትና እንገለጻለን።

ከአክብሮት ሰላምታ ጋር



አባንግ ሜቶ
ዋና ዳይሬክተር
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ

ለዚህ ደብዳቤ ምላሽም ሆነ ለተጨማሪ መረጃ የንቅናቄውን የዕርቅ ግብረኃይል በ (reconciliation@solidaritymovement.org) ወይም ዋና ዳይሬክተሩን ለአቶ አባንግ ሜቶ (obang@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ።

